

# ውዳሴ ዘኢሳያስ (ፕረዘዳንት) ቦዳዊት ምትኩ

ወንድሜ ዳዊት ምትኩ፡-

የኤርትራ መንግሥት በሚባለውና እና በኢ.ሳ.ቴ (የ ኢትዮጵያ ሳታላይት ቴሌቭዥን) ጋዜጠኞች(መሳይ መኮንን+ፋሲል የኔግላም)በቃለ መጠይቅና የመስክ ሥራ የተደረገው የሙያ ምሥክርነት ጉብኝት ብዙ አጠያያቂ ጉዳዮችን ይዟል። መጠየቆች ደግሞ የኅገጤያት የሚሆኑት አምባገነኖች ባሉበት ቦታ ብቻ ነው፤ለምን ቢባል ለተግባራቸው ማስፈጸሚያ የሚጠቀሙበት ዋናው መሳሪያ «ውሸት» በመሆኗ ነው።እናም ነፃነት ባለበት አገር ያለን ኢትዮጵያውያን ሁሉ በብልሃት(እዚህ ድረስ ወኪሎቻቸውን እንደላካቸው ስለምንረዳ)የመሰለንን ከመጠየቅ ወደኋላ ማለት የለብንም።በዚህም መሠረት በኤርትራ እና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን እና የነበረውን እናውቃለን፤ይህንን ሐቅ አድብስብሰን እንደገና ግንኙነታችንን መመሥረት የለብንም፤ሆኖም ብዙ ተብሏልና አልልም።መነገር እንደተጀመረው የሌሎች ጎረቤቶች አገሮች ከወያኔ-አጋዚው መንግሥት ነኝ ባዩ ጋር የጥቅም ግኑኝነት ስላላቸው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ደንታ የላቸውም ስለዚህም ያለን አማራጭ ኤርትራ ብቻ ናት የሚል ግዙፍ ምክንያት ጨብጠናል።

በመሠረተ ሃሳቡ ብስማማም በአፈፃፀሙ ግን አጠያያቂ ጉዳዮች እንደተጠለጠሉና አፍጥጠው የሚታዩ ናቸው።  
፩/ኢሳያስ አፍጥረቱ አምባገነን ነው ወይስ አይደለም?ብንል፡-መልሳቸው- በሰው አገር ምን አገባን?  
፪/በኢትዮጵያ የሚታዩት እስሮች እንግልቶች ስደቶችና ግድያዎች በኤርትራ ይፈጸማሉ?-አሁንም የፈረሙት እነሱ፡- መጀመሪያ የራሳችንን የእነሱን በኋላ ሲጠይቁን ልንተባበራቸው ይያዝ።  
፫/አሁን ካለው የጉጅሌ ቡድን ጋር የሚሥጥር ግንኙነት አላቸው ወይስ የላቸውም?-የአንዳርጋቸው ፅጌ(ቼክ ሜት- ጨቃታ)ሚሥጥራዊ ጉዞ መረጃ በኤርትራ በኩል አልፎ አልተሰጠም የሚለው ፍተሻ አልተረጋገጠምና ነው፤በጊዜው ይፈጸም።

፬/የኢትዮጵያ ሕዝብ ለነፃነቱ የኤርትራን መሬት ሲጠቀም በእርግጥ የኤርትራው ቡድን የሚፈልገው ወደፊት ሰላማዊ ጉርብትና ብቻ ነው ወይስ ሌላም ይኖራል?  
የነዚህ ሁሉ ድምር መጠይቆች በየተገኙ አጋጣሚዎች ተነስተዋል፤የሚገርመው በስብሰባ አዳራሾቻችንም ውስጥ የየትኛው ወገን እንደሆኑ የማይታወቁ ኤርትራውያንን አይተናል ዳሩግን በእንጥልጥል እንዳሉ የኢትዮጵያ ድፍን ሕዝብ ጠንቅቆ ያውቃቸዋል፤መጠይቆቹን።  
መደምደሚያ፡-

የኢትዮጵያ ሕዝብ በአሁኑ ጊዜ ስለሰፈነው ጠላቱ የጉጅሌ-ቡድንን አጣጣል ስለሚያስብ ስለነዚህ ወይም ስለ እነዚያ የኤርትራውያን ፍቅር ለማሰብ ጊዜውም ሆነ አቅሙም የለውም።አንድ እግዚአብሔርንና ነፃነቱን የሚወደው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁልጊዜ የሚጠብቃቸው ጊዜን እና ትዕግስቱን ብቻ ነው።እናም እግዚአብሔር በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ይናገራልና እኛ ባናስተውለውም የፀዳ ሕሊና ይዘን አቅማችን የሚፈቅደውን እያደረግን ይህንን እርኩስ ስርዓት ልንታገለው ኢትዮጵያዊነታችን ግድ ይለናል።

አንባቢዎቼ ሆይ ወንድሜ ዳዊት ምትኩም ሆነ ሁላችን ላያስገርመን ይገባ የነበረው የመጣንበትን የአርባ ዓመታት የትግል ጉዞ እና የባንዳዎችን የውድቀት መተንፈሻ ቀዳዳዎች ልብ ካልን ብቻ ነው።አርባ ዓመታት የርኩሳነ-መንፍስት እርጅና ጊዜ ነው።

ልብ በሉ ያኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሳያውቅ ለመቶ ዓመት ሊያስጨንቁት እንደመጡ በወቸገሉ ዜናዊ አማካኝነት በአደባባይ ተነግሮን ነበር።ማንም ሰው የገመተና የጠረጠረ አልንበረም፤አባ ዲያብሎስም እኔ ነኝ ልጄን የመረጥኩት ብለው አርቶዶክሳዊ በረከት አስመስለው ለዓመታት ስርቶላቸው ነበር፤ሁለቱም ድንገት በሞት ሲጠቁ ያ ሁሉ ሴራ ተወታትብ ቀረ።የሚፈታውም ሆነ የሚያጥብቀው ጠፍቶ በአደባባይ ጉጅሌው ይንፈራገጣል።የከፏቸው ባለሥልጣናት ብዛት፤ በስደት እና በሕጋዊ መንገድ እየለቀቁ የሚወጡት ኢትዮጵያውያን ብዛት ስፍር ቁጥር ማጣት ምልክቶች ናቸው።የትጥቅ



ጥግ እየባደጠኝ፤  
ቁልቁል እየሳበ እየሸከሸከኝ፤  
እያጨማደደኝ፤  
የነጻነት ደሜ ልቤን አሳከከኝ።  
ይመስገነው ጌታ ደም በእጄ አልደረቀም፤  
ሁሌም ባልለምነው ካጠገቤ አልራቀም።  
ሰው ተፈጥሮው ሆኖ፣ አለኝታውን ሲያጣ፤  
ማከክ ይጀምራል ዕምባ እየጠጣ።  
የሰው ጥግ ህላዌ ከእግዜር ያገኘነው፤  
በደም የተሞላ የግል ነጻነት ነው።  
ግን ነጻ ነኝ ብሎ በሕሊናው ቢቀልድ፤  
ባያምንም እያየ ደም ይከፍላል በግድ።  
አሉ ነጻነት አጥተው ነጻ ነን የሚሉ፤  
ለባርነት ኑሮ በሆድ የታለሉ፤  
ወይ እንዳላወቁ በሌላው ሲስቁ፤  
ድንገት ደም በመክፈል ደም የተነጠቁ፤  
ይህንን ስለማውቅ ማወቁ እያወከኝ፤  
የኢትዮጵያ ጉዳይ;  
ልቤን አሳከከኝ።  
ስለዚህ ለሕሊና ፍጹም ካልተገዛን፤  
አነጋገራችን ላይላዩን ቢያወዛን፤  
ውስጣችን በስብሶ አይቀርም ሳይታይ፤  
ፍንትው-ይላል አንድቀን ዕውነቱ ወደላይ።  
ግና እስከሚመጣ ያ ተናፋቂ ቀን፤  
ለኢትዮጵያችን እግዜር ሁሌ ይጠብቀን።  
እናም የብዕሬ ቀለም በደም እያስማጠኝ፤  
እያስበጠበጠኝ፤....  
እየሸከሸከኝ፤  
የኢትዮጵያ ጉዳይ ልቤን አሳከከኝ።